



**የDCPS፣ የCOVID-19 ምርመራ (Testing) መረጃዎች፤ ለወላጆች**

በDCPS ትምህርት ቤቶች ውስጥ፣ ለተማሪዎች ሁለት የምርመራ አማራጮችን የሚዘረዝረውን፤ የዲ.ሲ. ጤና (DC Health) የተማሪ የምርመራ (Testing) መመሪያን DCPS፤ ይከተላል። ሕጋዊ የሆነ የስምምነት ቅጽ በፋይላችው ውስጥ ለሚገኝ ተማሪዎች፣ የትምህርት ቤቱ ነርስ - ለሁለቱም ምልክት ላላቸው (symptomatic) እና ምልክት ለማያሳዩ (asymptomatic) ተማሪዎች፣ የCOVID-19 ምርመራን ይሰጣሉ። ትምህርት ቤቶች፤ በትምህርት ቤት ውስጥ እያሉ COVID-19 ምልክቶችን የማሳየት ሁኔታ ታይቶባቸዋል የሚላቸውን ተማሪዎች እየለየ፣ ፈጣን (rapid) የ'polymerase chain reaction (PCR)' የCOVID-19 ምርመራን ሊያደርግ ይችላል፤ እና ምልክት የማያሳዩ (asymptomatic) ተማሪዎች በመመርመር፤ ወላጆች እና ተማሪዎች በአካል ተገኝቶ (in-person) መማር በሚካሄድ ጊዜ ደህንነታቸው እንደተጠበቀ እንዲቆይ ለመርዳት፣ መደበኛ የሆነ የPCR ምርመራ ያደርጋል።

ምልክት የሚያሳዩ (Symptomatic) የምርመራ ሂደቶች		ምልክት የማያሳዩ (Asymptomatic) የምርመራ ሂደቶች
<p>በትምህርት ቤት ውስጥ እያሉ የCOVID-19 ምልክቶችን የሚያሳዩ ሁሉም ተማሪዎች፣ በትምህርት ቤቱ ነርስ በግቢው ውስጥ ይመረመራሉ። ተማሪው የኮቪድ ምርመራ (COVID test) እንደሚያስፈልገው ነርሱ ከወሰኑ፤ እና፣ ተማሪዎቹ ቀኑ ያላለፈበት (valid)፣ ምልክት የማሳየት የCOVID-19 የስምምነት መስጫ (consent) በፋይላው ውስጥ ካለው፤ የትምህርት ቤቱ ነርስ ወዲያውኑ፣ የCOVID-19 ፈጣን ምርመራን (እና በአንዳንድ ባልተረጋገጠ ሁኔታ የPCR ምርመራ)፣ ምልክቶች ለታዩበት ተማሪ ያደርጉለታል። <b>ይህ አገልግሎት በየቀኑ የሚገኝ ይሆናል።</b></p>	<p><b>መቼ ነው ተማሪዎች ለCOVID-19 ምርመራ የሚያደርጉት?</b></p>	<p>የዲ.ሲ. ጤና (DC Health)፣ መደበኛ የሆነ የCOVID-19 ምርመራን፣ ምልክት ለማያሳዩ ተማሪዎች (asymptomatic students) በትምህርት ቤቱ ነርስ አማካኝነት ይሰጣል። በየሳምንቱ፣ የትምህርት ቤቱ ነርስ፣ በአካል ተገኝቶ (in-person) ከመማሩት ውስጥ - ከአጠቃላይ ተማሪዎች ቁጥር 10% ናሙናዎች፣ በዘፈቀደ (random) መርጠው ይመረመራሉ።</p>
<p>ወላጆች/አሳዳጊዎች፣ ምልክት ለማያሳዩ ተማሪዎች - ፈጣን (rapid) ወይም የPCR COVID-19 ምርመራ ከመሰጠቡ በፊት፤ የትምህርት ቤት የCOVID-19 ለምርመራ ስምምነት መስጫ ቅጽ (Testing Consent Form)ን፣ ማስገባት አለባቸው። የስምምነት መስጫ (Consent) የሚሰጠው አንድ ጊዜ ብቻ ሲሆን፣ ለቀሪው የትምህርት ዓመት ሕጋዊ ሆኖ ያገለግላል።</p>	<p><b>ልጅ ምርመራ (test) እንዲደረግለት፣ መቼ ነው ስምምነት መስጫውን (consent) ማቅረብ ያለብኝ?</b></p>	<p>ወላጆች/አሳዳጊዎች፣ ምልክት የማያሳዩ (asymptomatic) ተማሪዎች ምርመራ ከማድረጋቸው በፊት፣ የ <a href="#">Asymptomatic Persons School COVID-19 Testing Consent Form</a>ን ማስገባት አለባቸው። ይህ የስምምነት መስጫ (Consent) ቅጽ፣ ከተፈረመበት ጊዜ ጀምሮ ለ90 ቀናት ህጋዊ ይሆናል።</p>
<p>ተማሪዎች አስፈላጊ የሆነውን ራስን የማግለል የጊዜ ገደብን በመኖሪያ ቤት ውስጥ ማጠናቀቅ እና በርቀት (virtual) መማር አማካኝነት በየክፍሎቻቸው መሳተፍን መቀጠል ያስፈልጋቸዋል። ከጤና እንክብካቤ-ሰጪ ወይም ንክኪን ከሚከታተል አካል (contact tracing force)፤ ከሕመማቸው በኋላ፣ ተማሪዎች በአካል ተገኝቶ (in-person) መማር ውስጥ መመለስ እንደሚችሉ መስፈርቶችን እንደሚያሟሉ የሚያረጋግጥ ሰነድ እንዲቀርብለት፣ DCPS ይጠይቃል።</p>	<p><b>የልጄ የምርመራው ውጤት፣ ቫይረሱ እንዳለበት (positive) ከሆነ፣ ምን ይደረጋል?</b></p>	<p>የተማሪው የምርመራ ውጤት ቫይረሱ እንዳለ የሚያሳይ (positive) ከሆነ፣ ነርሱ፣ በስልክ ወይም በኢሜል አማካኝነት ወላጆችን ያነጋግራል። ሌሎች ውጤቶች በሙሉ፣ በኢሜል አማካኝነት ይሰጣሉ። ተማሪዎች አስፈላጊ የሆነውን ራስን የማግለል የጊዜ ገደብን በመኖሪያ ቤት ውስጥ ማጠናቀቅ ያስፈልገዋል። ከጤና እንክብካቤ-ሰጪ ወይም ንክኪን ከሚከታተል አካል (contact tracing force)፤ ከሕመማቸው በኋላ፣ ተማሪው በአካል ተገኝቶ (in-person) መማር ውስጥ መመለስ እንደሚችሉ መስፈርቶችን እንደሚያሟሉ የሚያረጋግጥ ሰነድ እንዲቀርብለት፣ DCPS ይጠይቃል።</p>

<p>ፈጣን (rapid) የCOVID-19 የምርመራ ውጤቶች ምንም ቫይረስ እንደሌለ (negative እንደሆነ) ካሳየ፣ ይህንን ውጤቱን በይበልጥ ለማረጋገጥ፣ የPCR ምርመራን ወዲያውኑ እንዲከናወን ይደረጋል። ተማሪዎች የPCR ውጤቶቻችንን እስከሚገኝ ድረስ፣ በመኖሪያ ቤት ውስጥ መቆየት ያስፈልጋቸዋል።</p> <p>የPCR የምርመራ ውጤቶች ቫይረሱ እንደሌለ (negative) ከሆነ፣ ተማሪው ወደ ትምህርት ቤት ሊመለስ ይችላል። የPCR የምርመራ ውጤቶች ቫይረሱ እንዳለ (positive) መሆኑን ካሳየ፣ ተማሪው አስፈላጊ የሆነውን በመኖሪያ ቤት ራሱን የማግለል ጊዜውን ማጠናቀቅ ይኖርበታል። የPCR የምርመራ ውጤቶች የማግለጥ (inconclusive) ሆኖ ከተገኘ፣ ተማሪው በጤና እንክብካቤ ሰጪው እንደገና ምርመራ ማድረግ አለበት።</p>	<p>የልጅ የምርመራ ውጤት፣ ቫይረሱ እንደሌለበት (negative) ከሆነ፣ ወይም የማግለጥ (inconclusive) ከሆነ፣ ምን ይደረጋል?</p>	<p>የምርመራ ውጤቱ ቫይረሱ እንደሌለ (negative) ከሆነ፣ ተማሪው ትምህርት ቤት መማሩን መቀጠል ይችላል።</p> <p>የምርመራ ውጤቱ የማግለጥ (inconclusive) ወይም ያልተወሰነ ሆኖ ከተገኘ፣ ተማሪው በመኖሪያ ቤቱ ውስጥ መቆየት እና እንደገና መመርመር አለበት። ቫይረሱ እንደሌለ (negative) የውጤት ማረጋገጫ እስከሚገኝ ድረስ፣ ተማሪዎች በመኖሪያ ቤት ውስጥ መቆየት አለባቸው።</p>
---	--	---

ስለትምህርት ቤታችሁ የCOVID-19 ምላሽ አሰጣጥ ጥረቶች፣ ወይም ስለCOVID-19 ምርመራ፣ ተጨማሪ ጥያቄዎች ካሏችሁ - እባካችሁን <https://dcpsreopenstrong.com/> ይጎብኙ ወይም የትምህርት ቤት አስተዳደርን እና/ወይም ሬጅስትራር ቢሮን አነጋግሩ።